

Waggaa 30^{ffaa} Lak.3/2014

30th ዓመት ቁጥር3/2014

30th year No.3/2021



Finfinnee,.....Guraandhala 21 Bara 2013

ፌንፌኔ፣የካቲት 21 ቀን 2013 ዓ.ም

Finfine,.....February 28, 2021

MAGALATA OROMIYAA

L μ E p % Z M !

MEGELETA OROMIA

Gatiin Tokkoo Qarshii 10 የአኒሳፍት " ¶ ብር 10 Unit Price Birr 10	To'annoo Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin Kan Bahe በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በጨፌ ኦሮሚያ ጠባቂነት የወጣ	Lak. S. Poostaa 21383-1000 የፖ.ሊ.ቁጥር21383-1000 P.O.Box 21383-1000
QABIYYEE Labsii Lak. 233/2013 Labsii Fandii Misooma Qabeenya Bishaanii Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe, Lakkoofsa 233/2013Fuula 1	ማውጫ አዋጅ ቁጥር 233/2013 የኦሮሚያ ክልል የውሃ ሀብት ልማት ፈንድን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ ቁጥር 233/2013ገጽ 1	CONTENT Proclamation No. 233/2021 Proclamation to Establish Oromia Region Water Resources Development Fund, Number 233/2021.....Page 1
Labsii Fandii Misooma Qabeenya Bishaanii Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe, Lakkoofsa 233/2013	የኦሮሚያ ክልል የውሃ ሀብት ልማት ፈንድን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ ቁጥር 233/2013	Proclamation to Establish Oromia Region Water Resources Development Fund, Number 233/2021
Qabeenya bishaan naannichaa misoomsuu, kunuunsuu fi eegu-un gogiinsaa fi faalama qabeenya bishaanii ittisuun ittifuufiinsaan faayidaa irra oolchuu fi dantaa dhaloota dhufuu kabachiisuun barbaachisaa ta'ee waan argameef; Pirojeektoota bishaan mootummaa naannichaatiin baasii guddaan itti bahee hojjetaman yeroo yeroon suphuu, kunuunsuu fi eegumsa barbaachisu gochuun tajaajila ittifuufiinsa qabu kennuu akka danda'an taasisuun barbaachisaa waan ta'ee;	የክልሉን የውሃ ሀብት በማልማት፣ በመንከባከብ እና በመጠበቅ የውሃ ሀብትን ከመድረቅና ከበክለት በመጠበቅ በዘላቂነት ጥቅም ላይ ማዋል እና የመጨውን ትውልድ ጥቅም ማስጠበቅ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ በክልሉ መንግስት ከፍተኛ ወጪ ወጥቶባቸው የተሰሩ የውሃ ፕሮጀክቶችን በየጊዜው በመጠገን፣ በመንከባከብ እና አስፈላጊውን ጥበቃ በማድረግ ዘላቂነት ያለው አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ፤	WHEREAS, it is found necessary that through developing, nurturing and maintaining the water resource of the region, to prevent the draining and pollution of such water resource and thereby make it to be used sustainably and safeguard the interests of the future generation; WHEREAS, it is imperative that by periodically maintaining, conserving and making necessary protection for the water projects undertaken by the government with huge expenses to enable them provide continuous and durable services;

Hojiwwan misooma qabeen-ya bishaanii humna mootummaa qofaan raawwachuun fedhii um-mataa dabalaa deemu guutuun kan hin danda'amne waan ta'eef Fandii Misooma Qabeenya Bishaanii hundeessuun maddi faayinaansii dhaabbataan hojiwwan kanaaf oolu akka jiraatu taasisuun barbaachisaa ta'ee waan argameef;

Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya'ee Bahe, Labsii Lakkoofsa 46/1994 Keewwata 49 (3) (a) tiin kan kanatti aanu lab-sameera.

Kutaa Tokko Tumaalee Waliigalaa

1. **Mata Duree Gabaabaa**
Labsiin kun “Labsii Fandii Misooma Qabeenya Bishaanii Oromiyaa, Lakkoofsa 233/2013” jedhamee waamu muu ni danda'a.
2. **Hiika**
Akkaataan jechichaa hiika biroo kan kennisiisuuf yoo ta'e malee, Labsii kana keessatti:
 - 1) “Bulchiinsa Misooma Qabeen-ya Bishaanii” jechuun qabeenya bishaanii lafa irraa fi lafa keessa jiru faalama irraa eegu, kun-uunsuu, gabbisuu, bishaan gosa tajaajila kennuun adda baasu, dhiyeessi bishaanii gahaan, qulqulluu fi walittifufiinsa qabu akka jiraatu taasisuu jechuudha.
 - 2) “Biiroo” jechuun Biiroo Misooma Qabeenya Bishaanii fi Inarjii Oromiyaati.
 - 3) “Boordii” jechuun Boordii Fandii Misooma Qabeenya Bishaanii Labsii kanaan hundeeffame jechuudha.
 - 4) “Fandii” jechuun Fandii Misooma Qabeenya Bishaanii Naannoo Oromiyaa Labsii kanaan hundeeffame jechuudha.

የውሃ ሀብት ልማት ሥራዎችን በመንግስት አቅም ብቻ በመፈጸም እየጨመረ የሚሄደውን የህዝብ ፍላጎት ማሟላት የማይቻል በመሆኑ የውሃ ሀብት ልማት ፈንድ በማቋቋም ለዝሊህ ሥራዎች የሚውል ቋሚ የፋይናንስ ምንጭ እንዲኖር ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

ተሻሽሎ በወጣው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ሕገ መንግስት አዋጅ ቁጥር 46/1994 አንቀጽ 49 (3) (ሀ) መሠረት የሚከተለው ታውጇል፡፡

ክፍል አንድ

ጠቅላላ ድንጋጌዎች

1. **አጭር ርዕስ**
ይህ አዋጅ “የኦሮሚያ የውሃ ሐብት ልማት ፈንድ አዋጅ ቁጥር 233/2013” ተብሎ ሊጠራ ይችላል፡፡
2. **ትርጓሜ**
የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያስጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡-
 - 1) “የውሃ ሐብት ልማት አስተዳደር” ማለት በገጸ ምድር ላይ እና በክርስ ምድር ውስጥ ያለውን የውሃ ሐብት ከበክለት መጠበቅ፣ መንከባከብ፣ ማበልጸግ፣ ውሃን በሚሰጠው አገልግሎት መለየት፣ በቂ፣ ንጹህ እና ዘላቂነት ያለው የውሃ አቅርቦት እንዲኖር የሚያደርግ ማለት ነው፡፡
 - 2) “ቢሮ” ማለት የኦሮሚያ የውሃና ኢነርጂ ሀብት ልማት ቢሮ ነው፡፡
 - 3) “ቦርድ” ማለት በዚህ አዋጅ የተቋቋመ የውሃ ሀብት ልማት ፈንድ ቦርድ ማለት ነው፡፡
 - 4) “ፈንድ” ማለት በዚህ አዋጅ የተቋቋመ የኦሮሚያ የውሃ ሀብት ልማት ፈንድ ማለት ነው፡፡

WHEREAS, it has become essential to establish Water Resources Development Fund which serves as a permanent source of finance to be used for water resources development activities as it is impossible to meet the ever increasing demands of the people by undertaking all these only with the capacity of the government;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 49 (3) (a) of the Amended Oromia Regional State Constitution, Proclamation Number 46/2001, it is hereby proclaimed as follows.

Part One

General Provisions

1. **Short Title**
This proclamation may be cited as “Oromia Water Resources Development Fund proclamation, Number 233/2021”
2. **Definitions**
Unless the context requires otherwise, in this proclamation:
 - 1) “Water Resources Development Administration” means protection from pollution, nurturing and enhancement of surface and underground water resource, sorting the water in its type of service, to ensure the existence of adequate, clean and sustainable water supply.
 - 2) “Bureau” means Oromia Water Resources Development and Energy Bureau.
 - 3) “Board” means the Board of Water Resources Development Fund established in accordance with this proclamation.
 - 4) “Fund” means Oromia Region Water Resources Development Fund established by this proclamation.

- 5) “Nama” jechuun nama uu-mamaa yookiin qaama seeraan mirgi namummaa kennameef jechuudha.
- 6) “Mana Marii Bulchiinsaa” jechuun Mana Marii Bulchiinsaa Mootummaa Naannoo Oromiyaati.
- 7) “Mootummaa” jechuun Mootummaa Naannoo Oromiyaati.
- 8) “Naannoo” jechuun Naannoo Oromiyaati.

3. Ibsa Koorniyaa

Labsii kana keessatti jechi koorniyaa dhiiraatiin ibsame kan dubartiis ni dabalata.

4. Daangaa Raawwattiinsaa

- 1) Labsiin kun Naannoo Oromiyaa keessatti nama qabeenya bishaanii fayyadamu, tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa kennuu yookiin argatu, hojii bishaanii hojjetu yookiin meeshaalee bishaan misoomsuuf gargaaru dhiyeessu hunda irratti raawwattiinsa ni qabaata.
- 2) Keewwata kana Keewwata Xiqqaa 1 jalatti kan tumame akkuma jirutti ta'ee, Labsiin kun nama Naannichaan ala ta'ee madda bishaanii Naannicha keessaa fayyadamu hunda irrattis raawwattiinsa ni qabaata.

Kutaa Lama

Hundeeffama, Kaayyoo, Madda Galii fi Haala Sassaabbii Galii Fandii Misooma Qabeenya Bishaanii

5. Hundeeffama

Fandiin Misooma Qabeenya Bishaanii Naannoo Oromiyaa, kanaan booda “Fandii” jedhamee kan waamamu, madda faayinaansii dhaabbataa hojii misooma qabeenya bishaanii fi kenna tajaajila bishaanii fi dhangala'aa naannichaatiif oolu ta'ee, Labsii kanaan hundeeffamee jira.

- 5) “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ማለት ነው
- 6) “መስተዳደር ምክር ቤት” ማለት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት መስተዳደር ምክር ቤት ነው
- 7) “መንግሥት” ማለት የኦሮሚያ ክልል መንግሥት ነው።
- 8) “ክልል” ማለት የኦሮሚያ ክልል ነው።

3. የፆታ አገላለጽ

በዚህ አዋጅ ውስጥ በወንድ ፆታ የተገለጸው የሴትንም ይጨምራል።

4. የተፈጻሚነት ወሰን

- 1) ይህ አዋጅ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የውሃ ሀብት በሚጠቀም፣ የመጠጥ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት በሚሰጥ ወይም በሚያገኝ፣ የውሃ ሥራ በሚሰራ ወይም ውሃን ለማልማት የሚያገለግሉ መሣሪያዎችን በሚያቀርብ ማንኛውም ሰው ላይ ተፈጻሚነት ይኖረዋል።
- 2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ስር የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ይህ አዋጅ ከክልሉ ውጪ ሆኖ በክልሉ ውስጥ ባለ የውሃ ምንጭ በሚጠቀም ማንኛውም ሰው ላይም ተፈጻሚነት ይኖረዋል።

ክፍል ሁለት

የውሃ ሀብት ልማት ፈንድ መቋቋም፣ ዓላማ፣ የገቢ ምንጭ እና የገቢ አሰባሰብ ሁኔታ

5. መቋቋም

የኦሮሚያ ክልል የውሃ ሀብት ልማት ፈንድ ከዚህ በኋላ “ፈንድ” ተብሎ የሚጠራ ለክልሉ የውሃ ሀብት ልማት እና የውሃና ፍሳሽ አገልግሎት አስጣጥ ሥራዎች የሚውል ቋሚ የፋይናንስ ምንጭ ሆኖ በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል።

- 5) “Person” means the natural or juridical person.
- 6) “Administrative Council” means Oromia Regional State Administrative Council.
- 7) “Government” means Oromia Regional Government.
- 8) “Region” means Oromia Region.

3. Gender Reference

In this proclamation, any term expressed in masculine gender shall include the feminine gender.

4. Scope of Application

- 1) This proclamation shall be applicable to every person who utilize water resource, provide or receive potable water and sewerage services, engage in water works or supply materials that help for water development works in Oromia region.
- 2) Without prejudice to sub article 1 of this Article, this proclamation shall also be applicable to every person who is outside the region using from the water source in the region.

Part Two

Establishment, Objectives, Source of Income and Means of Income Collection of Water Resources Development Fund

5. Establishment

The Oromia Region Water Resources Development Fund, hereinafter called “Fund” is established by this proclamation as a permanent financial source to be used for the water resources development works and water and sewerage services provision activities of the region.

6. Kaayyoo Hundeeffama Fandichaa
Fandichi kaayyowwan armaan gadii ni qabaata:

- 1) Qabeenya bishaanii naan-nichaa ittifufiinsaan misoom-suu fi kunuunsuuf;
- 2) Qisaasamaa fi faalama qabeen-ya bishaanii ittisuuf;
- 3) Hojiin bulchiinsa qabeen-ya bishaanii gahumsaan akka raawwatamu taasisuuf;
- 4) Namni kamiyyuu miira ab-bummaatiin misooma qabeen-ya bishaanii keessatti akka hir-maatu taasisuuf;
- 5) Tajaajilli dhiyeessa bishaan dhugaatii bifa gahumsaa fi it-tifufiinsa qabuun akka mirka-naa'u taasisuuf;
- 6) Tajaajilli dhangala'aa maqsuu haala gahumsa qabuun akka kennamu gochuun qulqullinni naannoo fi fayyaan lammiilee akka eegamu taasisuuf.

7. Madda Galii Fandichaa

- 1) Maddi galii Fandichaa kanneen armaan gadii irraa ta'a:
 - (a) Baajata mootummaan ramadamu;
 - (b) Deeggarsaa fi liqii qaamolee garaa garaa irraa;
 - (c) Buusii maallaqaa qooda fud-hattootaa irraa;
 - (d) Kaffaltii nama dhuunfaa, dhaabbilee, warshaalee, hotee-lotaa fi qaamolee biroo bishaan ofii isaanitii maddisiisanii, harkisanii yookiin jallisanii ta-jaajila kamiifiyyuu lakkooftuu bishaanii malee ittifayyadaman kamiyyuu irraa;
 - (e) Kaffaltii nama bishaan ofii isaatii maddisiisuun, harkisee yookiin jallisee tajaajila ka-miifiyyuu lakkooftuu bishaanii gargaaramuun fayyadamu ka-miyyuu irraa;

6. ፈንዱ የተቋቋመበት ዓላማ

ፈንዱ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፡-

- 1) የክልሉን የውሃ ሀብት በዘላቂነት ለማልማትና ለመንከባከብ፤
- 2) የውሃ ሀብት ብክነትንና ብክለትን ለመከላከል፤
- 3) የውሃ ሀብት አስተዳደር ሥራ በብቃት እንዲፈጸም ለማድረግ፤
- 4) ማንኛውም ሰው በባለቤትነት መንፈስ በውሃ ሀብት ልማት ላይ እንዲሳተፍ ለማድረግ፤
- 5) የመጠጥ ውሃ አቅርቦት አገልግሎት ብቃት እና ዘላቂነት ባለው መልኩ እንዲረጋገጥ ለማድረግ፤
- 6) የፍሳሽ ማስወገድ አገልግሎት ብቃት ባለው ሁኔታ እንዲሰጥ በማድረግ የአካባቢ ንዕህና እና የዜጎች ጤንነት እንዲጠበቅ ለማድረግ፡፡

7. የፈንዱ የገቢ ምንጭ

- 1) የፈንዱ የገቢ ምንጭ ከሚከተሉት ይሆናል፡-
 - (ሀ) በመንግሥት የሚመደብ በጀት፤
 - (ለ) ከተለያዩ አካላት ከሚገኝ ድጋፍና ብድር፤
 - (ሐ) ከባለድርሻዎች የገንዘብ መዋጮ፤
 - (መ) ውሃን በራሳቸው አመንጭተው፣ ሥበው ወይም ገደቡ ያለውሃ ቆጣሪ ለማንኛውም አገልግሎት ከሚጠቀሙ ግለሰቦች፣ ድርጅቶች፣ ፋብሪካዎች፣ ሆቴሎች እና ሌሎች ማናቸውም አካላት ላይ የሚሰበሰብ ክፍያ፤
 - (ሠ) ውሃን በራሱ አመንጭቶ፣ ሥቦ ወይም ገደቡ የውሃ ቆጣሪን በመጠቀም ለማንኛውም አገልግሎት ከሚጠቀም ማንኛውም ሰው ላይ የሚሰበሰብ ክፍያ፤

6. Establishment Objectives of the Fund

The fund shall have the following objectives:

- 1) To sustainably develop and conserve the water resource of the region;
- 2) To prevent the wastage and pollution of the water resource;
- 3) To ensure the efficient performance of water resource administration activity;
- 4) To ensure that any person participates in water resource development in a sense of belongingness;
- 5) To ensure the efficient and sustainable potable water supply service;
- 6) To ensure protection of the environmental sanitation and citizens' health by implementing efficient sewerage disposal service.

7. Source of Income of the Fund

- 1) Source of income of the fund shall be from the following:
 - (a) Budget allocated by the government;
 - (b) From assistance and loans of various bodies;
 - (c) From financial contributions of the stakeholders;
 - (d) From payment of individual, organizations, factories, hotels and any other bodies which utilize water by generating, drawing or diverting it for any service without water meter or counter.
 - (e) From any person who, by generating water by himself or by drawing or diverting use such water for any service by using water meter/counter.

- | | | |
|--|--|---|
| <p>(f) Kaffaltii nama bishaan oomishee gurguru yookiin bishaan oomishee saamsuun gurguru kamiiyyuu irraa;</p> <p>(g) Kaffaltii nama bishaan lagaa, haroo yookiin boollaa fayyadamuun oomisha shonkoora, habaaboo, kuduraa fi muduraa oomishu kaffalu irraa;</p> <p>(h) Kaffaltii namni kamiiyyuu tajaajila geejjiba bishaanii kennu kaffalu irraa;</p> <p>(i) Kaffaltii namni qurxummii horsiisuu fi kiyyeessu kamiiyyuu kaffalu irraa;</p> <p>(j) Kaffaltii Korporeeshiniin Humna Ibsaa hidha lageenii fayyadamuun humna ibsaa maddisiisuuf kaffalu irraa;</p> <p>(k) Kaffaltii dhiyeesitootni meeshaalee hojii ijaarsaa, dhiyeessii fi tajaajila hojii bishaanii irratti hirmaatan gatii bittaa fi gurgurtaa irratti hundaa'ee kaffalan irraa;</p> <p>(l) Kaffaltii namni dhiyeessa bishaan dhugaatii fi tajaajila maqsa dhangala'aa argatu kaffalu;</p> <p>(m) Kaffaltii namni tajaajila maqsa dhangala'aa kennu kaffalu irraa;</p> <p>(n) Kaffaltii namni bittaa fi gurgurtaa ijaarsaa, dhiyeessii fi tajaajila garaa garaa Biiroo fi caasaalee isaa sadarkaan jiran, dhaabbataa fi Federeeshinii tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa, Yuuniyeenii waldaa ittifayyadamtootaa fi waldaan ittifayyadamtoota bishaan dhugaatii fi dhangala'aa wajjiin raawwatu kaffalu irraa;</p> <p>(o) Kaffaltii dhaabbatni tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa yookiin baadiyyaa gandoota hedduu fi waldaan ittifayyadamtoota tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa baadiyyaa galii gurgurtaa bishaan dhugaatii irraa argatan irraa kaffalu irraa;</p> | <p>(ረ) ውሃን አምርቶ ከሚሸጥ ወይም ውሃን አምርቶ በማሸግ ከሚሸጥ ማንኛውም ሰው ክፍያ፤</p> <p>(ሰ) የወንዝ፣ የከሬ ወይም የጉድጓድ ውሃን በመጠቀም የሽንኩራ አገዳ፣ አበባ፣ አትክልትና ፍራፍሬ ምርት የሚያመርት ሰው ከሚከፍለው ክፍያ፤</p> <p>(ሸ) የውሃ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጥ ማንኛውም ሰው ከሚከፍለው ክፍያ፤</p> <p>(ቀ) ዓሣን የሚያረባ እና የሚያሰግር ማንኛውም ሰው ከሚከፍለው ክፍያ፤</p> <p>(በ) የኤሌክትሪክ ሃይል ኮርፖሬሽን የወንዞች ግድብን በመጠቀም ለሚያመነጨው የመብራት ሃይል ከሚከፍለው ክፍያ፤</p> <p>(ተ) የግንባታ ሥራ መሣሪያዎች አቅራቢዎች፣ በውሃ አቅርቦት እና አገልግሎት ሥራ ላይ የተሰማሩ በግዢና ሽያጭ ዋጋ ላይ በመመስረት ከሚከፍሉት ክፍያ፤</p> <p>(ፑ) የመጠጥ ውሃ አቅርቦት እና የፍላጎት ማስወገድ አገልግሎት የሚያገኝ ሰው ከሚከፍለው ክፍያ፤</p> <p>(ኀ) የፍላጎት ማስወገድ አገልግሎት የሚሰጥ ሰው ከሚከፍለው ክፍያ፤</p> <p>(ኘ) የግንባታ መሣሪያዎች ግዢና ሽያጭን፣ የተለያዩ አቅርቦቶችና አገልግሎቶችን ከበሮው እና በየደረጃው ላሉት መዋቅሮች፣ ከመጠጥ ውሃ እና ፍላጎት አገልግሎት ድርጅት እና ፌዴሬሽን፣ ከተጠቃሚዎች ማህበራት የኒዩን እና ከመጠጥ ውሃ እና ፍላጎት አገልግሎት ተጠቃሚዎች ማህበር ጋር የሚፈጽም ሰው ከሚከፍለው ክፍያ፤</p> <p>(አ) የከተማ ወይም ባለ ብዙ ቀበሌዎች ገጠር የመጠጥ ውሃ እና ፍላጎት አገልግሎት ድርጅት እና የገጠር መጠጥ ውሃ እና ፍላጎት አገልግሎት ማህበር ከመጠጥ ውሃ ሽያጭ ከሚያገኙት ገቢ ላይ ከሚከፍሉት ክፍያ፤</p> | <p>(f) From payment of a person who produce and sell water or who sell water by producing and bottling it;</p> <p>(g) From payment of a person who produce sugarcane, flowers, vegetables and fruits using river, lake or wells water;</p> <p>(h) From payment of any person providing water transport service;</p> <p>(i) From payment of any person who breeds and entraps fishes;</p> <p>(j) From payment of Electric Power Corporation which it pays for generating electric power using the dams of the rivers;</p> <p>(k) From payment of construction works materials suppliers who engaged in the supply and services of water works which they pay based on the purchase and sale prices;</p> <p>(l) From the payment of the person who pays for the potable water supply and sewerage disposal services he obtains;</p> <p>(m) From the payment of the person providing sewerage disposal services;</p> <p>(n) From the payment made by person who performs purchase and sale of construction materials, supply and various services provisions with the Bureau and its structures at each hierarchy, potable water and sewerage services Organization and Federation, Beneficiaries Union and potable water and sewerage services beneficiaries association;</p> <p>(o) From the payment that the urban or rural with multiple kebeles potable water and sewerage services organization and the rural potable water and sewerage services beneficiaries association pay from the income they collected from sale of potable water;</p> |
|--|--|---|

- (p) Kaffaltii maamiltootni dhaab-bata tajaajila bishaan dhugaatii magaala fi baadiyyaa gandoota hedduu fi waldaa itti-fayyadamtoota tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa kaffalan irraa;
- (q) Kaffaltii qaamoleen bishaan dhugaatii fi dhangala'aa maddi bishaan isaanii naannicha keessa ta'e kaffalan irraa;
- (r) Kaffaltii namni dhangala'aa gara naannootti gadi lakkisu kaffalu irraa;
- (s) Kaffaltii namni bishaan ho'aa uumamaan finfinna'u tajaajila ummataatiif dhiyeessu kaffaluu irraa; fi
- (t) Maddoota galii biroo Manni Marii Bulchiinsaa murteessu irraa.
- 2) Keewwata kana keewwata xiqqaa 1 jalatti kan tumame jiraatuus, Manni Marii Bulchiinsaa qonnaan bulaa yookiin hor-siisee bulaa tajaajila isaa fi maatii isaatiif bishaanitti fayyadamu kaffaltii irraa bilisa ni taasisa.
- 3) Raawwiin Keewwata kanaa Dambii bahuun kan murtaa'u ta'a.

8. Hanga Kaffaltii Galii Fandichaa
Hanga kaffaltii Fandichaa Labsii kana Keewwata 7 jalatti tarreeffamanii haala ittifayyadama, qisaasama, faalama bishaan hir'isuu fi ittifufinsa misooma bishaanii dabaluu danda'u gid-dugaleessa godhachuun Dambii bahuun kan murtaa'u ta'a.

9. Qaamolee Galii Fandichaa Sassaaban

- 1) Biiron Maallaqaa fi Walta'iinsa Diinagdee Oromiyaa baajata mootummaan naannichaa Fandichaaf ramadu erga baajanni labsamee booda lakkoofsa herrega baankii Fandichaatti galii ni taasisa.

- (h) የከተማ እና ባለ ብዙ ቀበሌዎች ገጠር የመጣ ውሃ እና ፍሳሽ አገልግሎት ድርጅት እና የመጣ ውሃ እና ፍሳሽ አገልግሎት ተጠቃሚዎች ማህበር ደንቦች ከሚከፍሉት ክፍያ፤
- (ወ) የውሃ ምንጫቸው በክልሉ ውስጥ የሆነ የመጣ ውሃ እና ፍሳሽ አካላት ከሚከፍሉት ክፍያ፤
- (ዘ) ፍሳሽን ወደ አካባቢ የሚለቅ ሰው ከሚከፍለው ክፍያ፤
- (ዘ) በተፈጥሮ የሚፈልቅ የሞቀ ውሃን ለህዝብ አገልግሎት የሚያቀርብ ሰው ከሚከፍለው ክፍያ፤ እና
- (የ) መስተዳደር ምክር ቤቱ ከሚወስናቸው ሌሎች የገቢ ምንጮች፡፡
- 2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ሥር የተደነገገው ቢኖርም፣ የአስተዳደር ምክር ቤቱ ለራሱና ለቤተሰቡ አገልግሎት ውሃን የሚጠቀም አርሶ አደር ወይም አርብቶ አደርን ከክፍያ ነጻ ያደርጋል፡፡
- 3) የዚህ አንቀጽ አፈጻጸም በሚወጣው ደንብ የሚወሰን ይሆናል፡፡

8. የፈንዱ ገቢ ክፍያ መጠን

በዚህ አዋጅ አንቀጽ 7 ሥር የተዘረዘሩት የፈንዱ ክፍያ መጠን የውሃ አጠቃቀም ሁኔታን፣ የውሃ ብክነትንና ብክለትን መቀነስ እና የውሃ ልማት ዘላቂነትን መጨመር መቻልን ማሳሰብ በማድረግ በሚወጣው ደንብ የሚወሰን ይሆናል፡፡

9. የፈንዱን ገቢ የሚሰበሰቡ አካላት

- 1) የኦሮሚያ ፋይናንስ እና ኢኮኖሚ ትብብር ቢሮ የክልሉ መንግስት ለፈንዱ የሚመድበውን በጀት በጀቱ ከታወጀ ቡኳላ በፈንዱ የባንክ ሂሳብ ቁጥር ገቢ ያደርጋል፡፡

- (p) From the payment performed by clients of urban or rural with multiple kebeles potable water services organization and the rural potable water and sewerage services beneficiaries association;
- (q) From the payment performed by the potable water and sewerage bodies whose water base or source is in the region;
- (r) From the payment performed by a person who releases sewerage to the environment;
- (s) From the payment paid by a person who delivers services for the people from Natural hot spring; and
- (t) From other sources of income to be decided by the Administrative Council.
- 2) Notwithstanding to the provision under sub article 1 of this article, the Administrative Council shall make free from payment farmer or pastoralist who utilize water for his own and his families' services.
- 3) Implementation of this Article shall be determined by the regulation to be issued.

8. Amount of Payment of the Fund's Income

The amount of payments of the fund listed under Article 7 of this Proclamation shall be determined by the regulation to be issued taking in to account the condition of utilization, wastage, ability to reduce water pollution and to increase sustainability of water development.

9. Bodies Collecting Income of the Fund

- 1) Oromia Finance and Economic Cooperation Bureau shall deposit the budget allocated by the Regional Government to the fund in to the bank account number of the fund up on the announcement of the budget.

- | | | |
|---|---|--|
| <p>2) Biiron yookiin caasaaleen Biirichaa sadarkaan jiran maddeen galii Fandichaa Labsii kana Keewwata 7 (1) (b-j) fi (q-t) tarreeffaman irraa galii sassaabuun lakkoofsa herrega baankii Fandichaatti galii ni taasisa.</p> <p>3) Dhabbatnii tajaajila bishaan dhugaatii fi waldaan ittifayyadamtoota bishaan dhugaatii fi dhangala'aa, maddeen galii Fandichaa Labsii kana Keewwata 7 (1) (o fi p) irraa galii sassaabuun lakkoofsa herrega baankii Fandichaatti galii ni taasisu.</p> <p>4) Biiroo fi caasaalee isaa sadarkaan jiran, dhaabbatnii fi Federeeshiniin tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa, Yuuniyeenii waldaa ittifayyadamtoota fi waldaan ittifayyadamtoota bishaan dhugaatii fi dhangala'aa madda galii Fandichaa Labsii kana Keewwata 7 (1)(n) irraa galii sassaabuun lakkoofsa herrega baankii Fandichaatti galii ni taasisu.</p> <p>5) Biiroo fi caasaalee isaa sadarkaan jiran, dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa, fi waldaa ittifayyadamtoota maddeen galii Fandichaa Labsii kana Keewwata 7 (1) (l fi m) irraa sassaabuun lakkoofsa herrega baankii Fandichaatti galii ni taasisu.</p> | <p>2) ቢሮው ወይም በየደረጃው ያሉት የቢሮው መዋቅሮች በዚህ አዋጅ አንቀጽ 7 (1) (ለ-ባ) እና (ው-የ) ሥር ከተደነገጉት የፈንዱ ገቢ ምንጮች ገቢ በመስብሰብ በፈንዱ የባንክ ሂሳብ ቁጥር ገቢ ያደርጋል፡፡</p> <p>3) የመጠጥ ውሃ እና ፍሳሽ አገልግሎት ድርጅት እና የመጠጥ ውሃ እና ፍሳሽ አገልግሎት ተጠቃሚዎች ማህበር በዚህ አዋጅ አንቀጽ 7 (1) (አ እና ከ) ሥር ከተደነገጉት የፈንዱ ገቢ ምንጮች ገቢ በመስብሰብ በፈንዱ የባንክ ሂሳብ ቁጥር ገቢ ያደርጋል፡፡</p> <p>4) ቢሮው እና በየደረጃው ያሉት መዋቅሮች፣ የመጠጥ ውሃ እና ፍሳሽ አገልግሎት ድርጅት እና ፌዴሬሽን፣ የተጠቃሚዎች ማህበራት ዩኒየን እና የመጠጥ ውሃ እና ፍሳሽ አገልግሎት ተጠቃሚዎች ማህበር በዚህ አዋጅ አንቀጽ 7 (1) (ኘ) ሥር ከተደነገገው የፈንዱ ገቢ ምንጭ ገቢ በመስብሰብ በፈንዱ የባንክ ሂሳብ ቁጥር ገቢ ያደርጋል፡፡</p> <p>5) ቢሮው እና በየደረጃው ያሉት መዋቅሮች፣ የመጠጥ ውሃ እና ፍሳሽ አገልግሎት ድርጅት እና የተጠቃሚዎች ማህበር በዚህ አዋጅ አንቀጽ 7 (1) (ቸ እና ነ) ሥር ከተደነገጉት የፈንዱ ገቢ ምንጮች ገቢ በመስብሰብ በፈንዱ የባንክ ሂሳብ ቁጥር ገቢ ያደርጋል፡፡</p> | <p>2) The Bureau or its structures at each hierarchy shall collect income from the sources of income of the fund listed under Article 7 (1) (b-j) and (q-t) of this Proclamation and deposit in to the bank account number of the fund.</p> <p>3) The potable water services organization and the potable water and sewerage services beneficiaries association shall collect income from the income sources of the fund listed under Article 7 (1) (o and p) of this proclamation and deposit in to the bank account number of the fund.</p> <p>4) The Bureau and its structures found at each hierarchy, potable water and sewerage services Beneficiaries Union and potable water and sewerage services Beneficiaries Association shall collect income from the income sources of the fund listed under Article 7 (1) (n) of this proclamation and deposit in to the bank account number of the fund.</p> <p>5) The Bureau and its structures found at each hierarchy, potable water and sewerage services Organization and beneficiaries Association shall collect income from the income sources of the fund listed under Article 7 (1) (l and m) of this proclamation and deposit in to the bank account number of the fund.</p> |
| <p>10. Haala Sassaabbii Galii Fandichaa</p> <p>1) Galiin Fandichaa gaaffii Biirrootiin nagahee Biiroo Maallaqaa fi Walta'iinsa Diinagdee Oromiyaatiin maxxanfamuun kan sassaabamu ta'a.</p> <p>2) Lakkoofsa herrega Baankii Fandichaa gaaffii Biiron dhiyeessu irratti hundaa'ee Biiroo Maallaqaa fi Walta'iinsa Diinagdee Oromiyaatiin kan banamu ta'a.</p> | <p>10. የፈንዱ ገቢ አስባሰብ ሁኔታ</p> <p>1) የፈንዱ ገቢ በቢሮው ጥያቄ መሠረት የኦሮሚያ ፋይናንስ እና ኢኮኖሚ ትብብር ቢሮ በሚታተም ደረሰኝ የሚሰበሰብ ይሆናል፡፡</p> <p>2) የፈንዱ የባንክ ሂሳብ ቁጥር ቢሮው በሚያቀርበው ጥያቄ ላይ በመመስረት የኦሮሚያ ፋይናንስ እና ኢኮኖሚ ትብብር ቢሮ የሚከፈት ይሆናል፡፡</p> | <p>10. Manner of Collecting Income of the Fund</p> <p>1) Income of the fund shall be collected with the receipt to be issued by Oromia Finance and Economic Cooperation Bureau with the request of the Bureau.</p> <p>2) The bank account of the Fund shall be opened by Oromia Finance and Economic Cooperation Bureau with the request of the Bureau.</p> |

- 3) Qaamni maallaqa Fandichaa walitti qabu lakkoofsa herrega Fandichaaf baname irratti galii ni taasisa.
- 4) Qaamni madda galii Fandichaa irraa galii sassaabu guyyaa galicha sassaabe irraa eegalee yeroo ji'a tokko hin caalle keesatti galii argame Boordiif gabaasa dhiyeessuu qaba.

11. Haala Galiin Sassaabame Baasii Itti Ta'u

Herrega Fandii irraa maallaqni bahii ta'ee kan kaffalamu bu'uura sagantaa hojii waggaa Boordiiin raggaasiiseen hojiiwwan raawwatamaniif, meeshaalee bitamaniif fi tajaajiloota kennamaniif yoo ta'u, kaffaltiin isaas bu'uura Qajeelfama Boordiiin baasuun kan raawwatamu ta'a.

Kutaa Sadii

Bulchiinsa Fandichaa

12. Hundeeffama Boordii Fandii Misooma Qabeenya Bishaanii

- 1) Boordiiin Fandii Misooma Qabeenya Bishaanii kanaan booda "Boordii" jedhamee kan waamu sadarkaa Naannootti Labsii kanaan hundeeffamee jira.
- 2) Ittiwaamamni Boordichaa Pirezidaantii Mootummaa Naannichaatiif ta'a.
- 3) Baay'inaa fi tarreeffamni miseensota Boordichaa fi sirni walgahii Boordichaa Dambii bahuun kan murtaa'u ta'a.

13. Aangoo fi Hojii Boordichaa

Boordichi aangoo fi hojii armaan gadii ni qabaata:

- 1) Fandicha ol'aantummaan ni bulcha; ni to'ata;
- 2) Sirna sassaabbii galii Fandii fi sirna Fandichi baasii ta'ee hojii irraa itti oolu ilaalchisee Qajeelfama ni baasa;

- 3) የፈንዱን ገንዘብ የሚሰበስበው አካል ለፈንዱ በተከፈተው የባንክ ሂሳብ ቁጥር ላይ ገቢ ያደርጋል።

- 4) ከፈንዱ የገቢ ምንጭ ገቢ የሚሰበስበው አካል የተገኘውን ገቢ ገቢውን ከሰበሰበት ቀን ጀምሮ ባለው ክስንድ ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ለቦርዱ ሪፖርት ማቅረብ አለበት።

11. የተሰበሰበው ገቢ ወጪ የሚደረግበት ሁኔታ

ከፈንዱ ሂሳብ ገንዘብ ወጪ ሆኖ የሚከፈለው ቦርዱ ባፀደቀው ዓመታዊ የሥራ ዕቅድ መሠረት ለተፈጸሙ ሥራዎች፣ ለተገዙ መሣሪያዎች እና ለተሰጡ አገልግሎቶች ሲሆን አከፋፈሉም ቦርዱ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት የሚፈጸም ይሆናል።

ክፍል ሦስት

የፈንዱ አስተዳደር

12. የውሃ ሀብት ልማት ፈንድ ቦርድ መቋቋም

- 1) የውሃ ሀብት ልማት ፈንድ ቦርድ ከዚህ በኋላ "ቦርድ" ተብሎ የሚጠራ በክልል ደረጃ በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል።
- 2) የቦርዱ ተጠሪነት ለክልሉ መንግሥት ፕሬዝዳንት ይሆናል።
- 3) የቦርዱ አባላት ብዛትና ዝርዝር እንዲሁም የቦርዱ የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት በሚወጣው ደንብ የሚወሰን ይሆናል።

13. የቦርዱ ሥልጣንና ተግባር

ቦርዱ የሚከተለው ሥልጣንና ተግባር ይኖረዋል፡-

- 1) ፈንዱን በበላይነት ያስተዳድራል፤ ይቆጣጠራል፤
- 2) የፈንድ ገቢ አሰባሰብ እና ፈንዱ ወጪ ሆኖ ሥራ ላይ የሚውልበት ሥርዓትን በተመለከተ መመሪያ ያወጣል፤

- 3) The body that collects the fund's money shall deposit it in to the bank account number which is opened for the fund.

- 4) The body that collects money from income sources of the fund shall deliver report about the income obtained to the Board within the period not exceeding one month from the date it has collected such income.

11. Manner of Spending the Collected Income

Money to be paid for the activities performed, materials procured and services provided shall be drawn from account of the fund in accordance with the annual work plan approved by the Board ; and its payment shall also be implemented in accordance with the directive to be issued by the Board.

Part Three

Administration of the Fund

12. Establishment of Board of Water Resources Development Fund

- 1) Board of the Water Resources Development Fund, hereinafter called "Board" is hereby established at the regional level by this proclamation.
- 2) Accountability of the Board shall be to the President of the Regional State.
- 3) The number and list of the Board members and meeting procedures of the Board shall be determined by the regulation to be issued.

13. Power and Duties of the Board

The Board shall have the following power and duties:

- 1) Chiefly administer the fund; controls same;
- 2) Issue directive regarding the fund's income collection system and system as to how the fund shall be spent out and implemented;

- 3) Madda galii Fandichaa irraa galiin sassaabamuu lakkoofsa herrega baankii Fandichaatti galii ta'usaa ni to'ata; bakka hanqinni jirutti tarkaanfii sirreeffamaa ni fudhata; akka fudhatamu ni taasisa;
- 4) Maddeen galii dabalataa Fandichaa ta'uu qabanii fi sadarkaa tariffaa maddeen galii sanaa qoratee Mana Marii Bulchiinsaatiif ni dhiyeessa; yammuu murtaa'u akka hojiirra oolu ni taasisa;
- 5) Karoora hojii fi baajata Fandichaa ni mirkaneessa; bakka hanqinni jirutti kallattii sirreeffamaa ni kenna;
- 6) Hojiiwwan Fandichaan hojjetaman ilaalchisee gabaasa Biiricha irraa dhiyaatuuf ni gamaaggama; itti fayyadama Fandichaa ilaachisee odiitiin teekinikaa fi faayinaansii akka taasifamu ni ajaja; bu'a odiitii irratti hundaa'uun tarkaanfii barbaachisaan akka fudhatamu ni taasisa.

14. Hundeeffama Boordii Gorsitootaa

- 1) Boordiin Gorsitootaa milkaa'ina hojii Fandichaatiif hojjetu sadarkaa Godinaa, Magaalaa fi Aanaatti Labsii kaanan hundeeffamee jira.
- 2) Baay'ina miseensotaa, ittiwaamama, sirni walgahii, aangoo fi hojii Boordii Gorsitootaa sadarkaa Godinaa, Magaalaa fi Aanaatti hundaa'aniif tarreeffamni isaa Dambii bahuun kan murtaa'u ta'a.

15. Aangoo fi Hojii Biiroo

Seerota birootiin aangoon kennameef akkuma eegametti ta'ee, Fandii Misooma Qabeenya Bishaanii ilaalchisee Biiroon aangoo fi hojii armaan gadii ni qabaata:

- 3) ከፈንዱ የገቢ ምንጭ የሚሰበስበው ገቢ በፈንዱ የባንክ ሂሳብ ቁጥር ላይ ገቢ መሆኑን ይቆጣጠራል፤ ጉድለት ባለበት ቦታ የእርምጃ እርምጃ ይወስዳል፤ እንዲወሰድ ያደርጋል፤
- 4) ተጨማሪ የፈንዱ የገቢ ምንጮች መሆን ያለባቸውን እና የነዚህን የገቢ ምንጮች የታሪፍ ደረጃ አጥንቶ ለአስተዳደር ምክር ቤቱ ያቀርባል፤ ሲጸድቅም ሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል፤
- 5) የፈንዱን የስራ እና በጀት ዕቅድ ያጸድቃል፤ ጉድለት ባለበት ቦታ የማስተካከያ አቅጣጫ ይሰጣል፤
- 6) በፈንዱ የተሰሩ ተግባራትን በተመለከተ ከቢሮው የሚቀርብለትን ሪፖርት ይገመግማል፤ የፈንዱን አጠቃቀም አስመልክቶ የቴክኒክና የፋይናንስ ኦዲት እንዲደረግ ያዛል፤ በኦዲት ውጤት ወይም ግኝቱ ላይ በመመስረት አስፈላጊው እርምጃ እንዲወሰድ ያደርጋል፡፡

14. የአማካሪዎች ቦርድ መቋቋም

- 1) ለፈንዱ የሥራ ስኬት የሚሰራ የአማካሪዎች ቦርድ በዞን፣ በከተማ እና በወረዳ ደረጃ በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል፡፡
- 2) የአማካሪዎች ቦርዱ አባላት ብዛት፣ ተጠሪነት፣ የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት እና በዞን፣ በከተማ፣ እና በወረዳ ደረጃ የተመሰረተው አማካሪ ቦርድ ሥልጣንና ተግባር በሚወጣው ደንብ የሚወሰን ይሆናል፡፡

15. የቢሮ ሥልጣንና ተግባር

በሌሎች ሕጎች የተሰጠው ሥልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ፣ የውሃ ሀብት ልማት ፈንድን በተመለከተ ቢሮው የሚከተለው ሥልጣንና ተግባር ይኖረዋል፡-

- 3) Control as the income collected from the income sources of the fund is deposited in to the bank account number of the fund; take or cause to be taken corrective measure where there exist limitations;
- 4) Studies additional income sources of the fund and tariff levels of such income sources and submit to the Administrative Council; cause to be implemented up on its approval;
- 5) Approve the work plan and budget of the fund; give corrective direction where there exist shortcomings;
- 6) Review the reports submitted to it from the Bureau regarding the duties performed by the fund; order for the technical and financial audit to be made regarding utilization of the fund; cause necessary measure to be taken based on the outcome or finding of the audit conducted.

14. Establishment of Advisory Board

- 1) Advisory Board that works for the success of the Fund's work performances is hereby established at the Zone, City administration and District levels by this proclamation.
- 2) Particulars about the number of members, accountability and power and duties of the Advisory Board established at the Zone, City administration and District levels shall be determined by the regulation to be issued.

15. Power and Duties of the Bureau

Without prejudice to the power assigned to it by other laws, the Bureau shall have the following power and duties regarding the water resources development fund:

- | | | |
|--|--|--|
| <p>1) Seerota Fandicha ilaallatanii fi murtiiwwan Boordiin ken-
naman hojjiirra ni oolcha; hojjiir-
ra ooluu isaanii ni mirkaneessa;</p> <p>2) Qaboo yaa'ii fi galmeewwan
walgahii Boordichaa ni qaba;</p> <p>3) Karoora hojii Fandichaa qophees-
suun Boordiif ni dhiyeessa; yam-
muu ragga'u hojjiirra ni oolcha;
hojjiirra akka oolu ni taasisa;</p> <p>4) Gabaasa raawwii hojii Fandi-
chaan hojjetaman Boordiif ni
dhiyeessa; ni mirkaneessisa;
yaadota sirreeffamaa fi kallattii
kennaman irratti hundaa'uun
dhimmoota sirraa'uu qaban ni
sirreessa;</p> <p>5) Galii Fandichaa yeroon ni sas-
saaba; akka sassaabamu ni taa-
sisa; lakkoofsa herrega baankii
Fandichaatti galii ta'uusaa ni
mirkaneessa; raawwii hojii
gama sassaabbii galiitiin jiru
Boordiif ni gabaasa; yaada sir-
reeffamaa kennaman hojjiirra
ni oolcha; hojjiirra ooluu isaani-
is ni hordofa;</p> <p>6) Dabtara lakkoofsa herrega
baankii Fandichaa, galmees,
harshammee fi sanadoota miil-
too ta'an ni qaba;</p> <p>7) Herrega Baankii Fandichaa ni
sochoosa;</p> <p>8) Barbaachisummaa Fandi-
chaa hubachiisuuf hojiiwwan
sabqunnamtii ummataa ni
hojjeta; maxxansaalee adda
addaas ni qopheessa; ni raabsa;</p> <p>9) Raawwii hojii Fandichaatiif
caasaa barbaachisu akka di-
riiruu fi humni namaa akka ra-
madamu ni taasisa; yeroo mur-
taa'u hojjiirra ni oolcha; hojjiirra
oolmaa isaa Boordiif ni gabaasa;</p> <p>10) Qaamolee galii Fandichaa hin
galchine irratti tarkaanfii bulchi-
insaa yookiin seeraa ni fudhata;
akka fudhatamu ni taasisa;</p> <p>11) Hojiiwwan biroo Boordiin
kennamuuf ni raawwata.</p> | <p>1) ፈ.ንዱን የሚመለከቱ ሕጎችንና በቦርድ
የሚሰጡ ውሳኔዎችን ሥራ ላይ ያውላል፤
ሥራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል፤</p> <p>2) የቦርዱን የስብሰባ ቃለ-ጉባኤ እና መዝግብት
ይይዛል፤</p> <p>3) የፈ.ንዱን የሥራ ዕቅድ በማዘጋጀት ለቦርዱ
ያቀርባል፤ ሲጸድቅም ሥራ ላይ ያውላል፤
ሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል፤</p> <p>4) በፈ.ንዱ የተሰሩ ሥራዎች አፈጻጸም
ሪፖርት ለቦርድ ያቀርባል፤ ያስፀድቃል፤
በተሰጡት የማስተካከያ ሃሳቦችና
አቅጣጫዎች ላይ በመመስረት መስተካከል
ያለባቸውን ጉዳዮች ያስተካክላል፤</p> <p>5) የፈ.ንዱን ገቢ በወቅቱ ይሰበስባል፤
እንዲሰበሰብ ያደርጋል፤ በፈ.ንዱ
የባንክ ሂሳብ ቁጥር ላይ ገቢ መሆኑን
ያረጋግጣል፤ በገቢ አሰባሰብ በኩል ያለውን
የሥራ አፈጻጸም ለቦርዱ ሪፖርት
ያደርጋል፤ የተሰጡትን የማስተካከያ
ሃሳቦች ሥራ ላይ ያውላል፤ ሥራ ላይ
መዋላቸውን ይከታተላል፤</p> <p>6) የፈ.ንዱን የባንክ ሂሳብ ቁጥር ደብተር፣
መዝገብ፣ ገንዘብ ነክ ደረሰኞች እና አባሪ
የሆኑ ሰነዶችን ይይዛል፤</p> <p>7) የፈ.ንዱን የባንክ ሂሳብ ያንቀሳቅሳል፤</p> <p>8) የፈ.ንዱን አስፈላጊነት አስመልክቶ ግንዛቤ
ለመፍጠር የሕዝብ ግንኙነት ሥራዎችን
ይሰራል፤ ልዩ ልዩ ሕትመቶችን ያዘጋጃል፤
ያከፋፍላል፤</p> <p>9) ለፈ.ንዱ ሥራ አፈጻጸም የሚያስፈልገው
መዋቅር እንዲዘረጋ እና የሰው ኃይል
እንዲመደብ ያደርጋል፤ ሲወሰንም ሥራ
ላይ ያውላል፤ ሥራ ላይ ስለመዋሉ
ለቦርዱ ሪፖርት ያደርጋል፤</p> <p>10) የፈ.ንዱን ገቢ ያላስገቡ አካላት ላይ
አስተዳደራዊ ወይም ሕጋዊ እርምጃ
ይወስዳል፤ እንዲወሰድ ያደርጋል፤</p> <p>11) በቦርድ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት
ይፈጽማል፡፡</p> | <p>1) Implement or ensure imple-
mentation of the laws concern-
ing the Fund and decisions
rendered by the Board;</p> <p>2) Keeps the minutes and records
of the Board's meeting;</p> <p>3) Prepares the work plan of the
Fund and submits to the Board;
implements or cause same to
be implemented up on its ap-
proval;</p> <p>4) Deliver reports of the work
performances of the Fund to
the Board; cause same to be
approved; make adjustments of
the issues to be corrected based
on the corrective suggestions
and the direction given;</p> <p>5) Collects; cause the collection
of the Fund's income on time;
ensure its being deposited in
to the bank account number of
the fund; reports to the Board
the work performances in con-
nection with the income collec-
tion; implement the corrective
suggestions given and follow
up their implementation;</p> <p>6) Maintains the bank account
number book of the fund, re-
cords, financial receipts and
annex documents;</p> <p>7) Runs or operates the Bank Ac-
counts of the Fund;</p> <p>8) Carry out public media activi-
ties with a view to create aware-
ness about the necessity of the
Fund; prepares and distributes
various publications;</p> <p>9) Cause the structures necessary
for the work performance of
the Fund to be extended or laid
down and human force to be
assigned for them; implement
same up on its approval; re-
ports its implementation to the
Board;</p> <p>10) Take; cause to be taken admin-
istrative or legal action on the
bodies that fail to submit or de-
posit income of the Fund;</p> <p>11) Perform other duties assigned
to it by the Board.</p> |
|--|--|--|

- Kutaa Afur**
Tumaalee Adda Addaa
- 16. Odiitii Fandii**
- 1) Manni Hojii Odiitara Muummichaa Oromiyaa ofii isaatii yookiin odiitara alaa bakka buusuun;
 - (a) Herrega baankii Fandichaa, harshammee fi galmee maallaqa Fandichaa waggaatti yoo xiqqaate yeroo tokko ni sakatta'a; argannoo odiitii isaa Boordiif gabaasa ni dhiyeessa;
 - (b) Hojiiwwan Fandichaan hojjetaman irratti qorannoo teekinikaa ni gaggeessa; argannoo odiitii isaa Boordiif gabaasa ni dhiyeessa;
 - (c) Argannoo qorannoo odiitii isaa barri baajataa xumuramee yeroo ji'a jahaa hin caalle keesatti Boordiif ni dhiyeessa.
- 2) Biiron hojiin guyyaa guyyaa odiitara keessaatiin odiitii akka ta'u ni taasisa; argannoo isaa kurmaanatti Boordiif gabaasa ni dhiyeessa.
- 17. Aangoo Dambii fi Qajeelfama Baasuu**
- 1) Labsii kana hojiirra oolchuuf Manni Marii Bulchiinsaa Dambii baasuu ni danda'a.
 - 2) Boordiin Labsii kanaa fi Dambii Labsii kana raawwachiisuuf bahu hojiirra oolchuuf Qajeelfama baasuu ni danda'a.
- 18. Dirqama Deeggarsa Kennuu**
- Namni kamiyyuu hojiirra oolmaa Labsii kanaatiif dirqama deeggarsa kennuu ni qabaata.

- ክፍል አራት**
ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች
- 16. የፈንድ አዲት**
- 1) የኦሮሚያ ዋና ኦዲተር መሥሪያ ቤት በራሱ ወይም በሚወክለው የውጪ ኦዲተር አማካኝነት፡-
 - (ሀ) የፈንዱን የባንክ ሂሳብ፣ ሰነዶች እና የፈንዱን የገንዘብ መዝገብ ቢያንስ በዓመት አንድ ጊዜ ይመረምራል፤ የኦዲት ምርመራ ግኝቱን ለቦርድ ሪፖርት ያቀርባል፤
 - (ለ) በፈንዱ በተሰሩ ሥራዎች ላይ የቴክኒክ ምርመራ ያካሂዳል፤ የኦዲት ምርመራ ግኝቱን ለቦርድ ሪፖርት ያቀርባል፤
 - (ሐ) የኦዲት ምርመራ ግኝቱን የበጀት ዓመቱ ተጠናቅቆ ከስድስት ወር በማይበልጥ ጊዜ ውስጥ ለቦርድ ሪፖርት ያቀርባል፤
- 2) ቢሮው የየአለት ሥራውን በውስጥ ኦዲተር አዲት ያስደርጋል፤ ግኝቱንም በየሩብ ዓመቱ ለቦርድ ሪፖርት ያቀርባል፡፡
- 17. ደንብና መመሪያ የማውጣት ሥልጣን**
- 1) ይህን አዋጅ ሥራ ላይ ለማዋል የመስተዳደር ምክር ቤት ደንብ ሊያወጣ ይችላል፡፡
 - 2) ቦርዱ ይህን አዋጅና አዋጁን ለማስፈጸም የሚወጣውን ደንብ ሥራ ላይ ለማዋል መመሪያ ሊያወጣ ይችላል፡፡
- 18. ድጋፍ የመስጠት ግዴታ**
- ማንኛውም ሰው ይህን አዋጅ ተግባር ላይ ለማዋል ድጋፍ የመስጠት ግዴታ ይኖረዋል፡፡

- Part Four**
Miscellaneous Provisions
- 16. Audit of the Fund**
- 1) The Auditor General Office of Oromia shall, by itself or external auditor it represents:
 - (a) Investigate the bank account of the Fund, financial documents and financial records of the fund at least once in a year; submit its report about the findings of such audit to the Board;
 - (b) Conduct technical investigation on the works performed by the Fund and presents its report about the findings of such audit to the Board.
 - (c) It presents its report about the findings of such audit to the Board within a period not exceeding six months up on the completion of the fiscal year.
- 2) The Bureau shall make the day-to-day activities to be audited by the internal auditor; present report of its findings to the Board quarterly.
- 17. Power to Issue Regulation and Directive**
- 1) The Administrative Council may issue Regulation to implement this Proclamation.
 - 2) The Board may issue Directive to implement this Proclamation and Regulation to be issued for the implementation of this Proclamation.
- 18. Obligation to Give Support**
- Any person is under obligation to give support for the implementation of this Proclamation.

19. Seerota Raawwatiinsa Hin Qabaanne
Labsiin, Dambiin, Qajeel-famnii fi barmaatiileen hojii Labsii kanaan walfaalleessan kamiyyuu dhimmoota Labsii kanaan hammataman irratti raawwatiinsa hin qabaatan.

20. Guyyaa Labsichi Hojiirra Itti Oolu
Labsiin kun guyyaa Magalata Oromiyaa irratti maxxanfamee bahee irraa eegalee hojiirra kan oolu ta'a.

Finfinnee,
Guraandhla 21 Bara 2013
Shimallis Abdiisaa
Pirezidaantii Mootummaa
Naannoo Oromiyaa

19. ተፈጻሚነት ስለማይኖራቸው አጎች
ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማናቸውም አዋጅ፣ ደንብ፣ መመሪያ እና ልማዳዊ አሠራር በዚህ አዋጅ በተሸፈኑት ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖራቸውም፡፡

20. አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ
ይህ አዋጅ በመገለጥ አሮሚያ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናል፡፡

ፊንፊኔ
የካቲት 21 ቀን 2013 ዓ.ም
ሽመልስ አብዱሣ
የአሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ፕሬዝዳንት

19. Inapplicable Laws
Any Proclamation, Regulation, Directive and work practices in contradiction with this Proclamation shall not be applicable to matters covered under this proclamation.

20. Effective Date
This Proclamation shall enter in to force as of the date of its publication on Megelete Oromia

Finfine,
February 28, 2021
Shimelis Abdisa
President of Oromia Regional State